

አጠቃላይ የንግድ ሥራን እንደገና የመክፈቻ የማረጋገጫ ዝርዝር

ይህ የማጣሪያ ዝርዝር የተዘጋጀው ይፋዊ የመንግስት ምክርን ደረጃ በደረጃ የእንቅስቃሴ ገደብን ማላላትን ለመተግበር የተዘጋጀ ነው። እራስዎን፣ ሰራተኞችዎን እና ወደ እርስዎ ድርጅት ውስጥ የሚገባውን ማንኛውንም ሰው (ለምሳሌ ደንበኞች፣ የሥራ ተቋራጮች፣ የአስረካቢ ሰራተኞች ወዘተ) ከኮቪድ-19 መጠበቁ አስፈላጊ ነው።

		እርምጃዎች / አስተያየቶች
1.	<p>እራስዎን፣ ሰራተኞችዎን እና ደንበኞችዎን በበሽታ ከመያዝ አደጋ ለመጠበቅ ሲሉ፣ ለንግድዎ የአደጋ ስጋት ወይም የተግዳሮት ግምገማ ማካሄድ የእርስዎ ኃላፊነት ነው። በላምቤት ማማከሪያ (Lambeth Council) ድህረ ገጽ ላይ የአደጋ ስጋት ወይም የተግዳሮት ግምገማ ቅፅ ያገኛሉ።</p> <p>በማንኛውም ለውጦች ላይ ሰራተኞችዎን ማዘመን እና በማንኛውም አዲስ አሰራር ላይ ሰልጠና መስጠት አለብዎት።</p>	
2.	<p>የሰራተኞች ጥበቃ እና ስልጠና</p> <p>ሰራተኞች ለስራ ብቁ መሆናቸውን እና የኮቪድ-19 ምልክቶችን አለማሳየታቸውን ለማረጋገጥ የሚከተሉትን ሊያካትቱ የሚችሉ ነጥቦችን መፈተሽ፤</p> <ul style="list-style-type: none"> ሀ. ከፍተኛ ሙቀት ለ. አዲስ፣ ቀጣይነት ያለው ሳል ሐ. የሽታ ወይም የጣዕም ስሜት መጥፋት ወይም መለውጥ <p>(https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/check-if-you-have-coronavirus-symptoms/)</p> <p>ሰራተኞች ማንኛውንም ምልክቶች ካሳዩ ወደ ቤት ይላኩ እና እንዲመረመሩ ያስታውሷቸው https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-an-antigen-test-to-check-if-you-have-coronavirus/</p> <p>የሰራተኞችን የአደጋ ግምገማ ማካሄድ ተጋላጭነት ያላቸው ሠራተኞች (ትርጉሙን ቀጥሎ ባለው ድህረ ገጽ ይመልከቱ) ከቤት ማሰራትን ያስቡበት።</p> <p>https://www.gov.uk/government/publications/staying-alert-and-safe-social-distancing/staying-alert-and-safe-social-distancing#clinically-vulnerable-people</p>	
3.	<p>በድርጅቱ ውስጥ ባሉ ሁሉም ሰራተኞች እና ደንበኞች መካከል የ 2 ሜትር ርቀት እንዲኖር የማሳበራዊ ርቀት እርምጃዎች</p> <ul style="list-style-type: none"> ሀ. በአንድ ጊዜ በግቢዎ/ድርጅትዎ ውስጥ የሚፈቀደውን የደንበኞች ብዛት ይገድቡ። የ 2 ሜትር ርቀትን በመጠበቅ ግቢዎ/ድርጅትዎ ስንት ሰዎችን በአንድ ጊዜ ማስተናገድ እንደምችል ይወቁ። ለ. ለመክፈል የሚሰለፉ ደንበኞች 2 ሜትር ርቀት ጠብቀው እንዲቆሙ በፕላስቲክ ወይም በቀለም ወለል ላይ ምልክቶችን ያድርጉ። ሐ. ሰዎች 2 ሜትር ርቀት ላይ እንዲቆዩ የሚጠይቅ ምልክት በህንፃው/ድርጅትዎ ስፍራ ያኑሩ https://www.lambeth.gov.uk/coronavirus-covid-19/information-for-businesses/printable-notice 	

- መ. በሚቻልበት ቦታ፣ በግቢዎ/በድርጅትዎ ውስጥ የአንድ-አቅጣጫ ስርዓት ያኑሩ ለደንበኞች እና ሰራተኞች፣ እናም ማድረስን (ደሊቨሪን) ማካተት።
- ሠ. ከአንድ በር በላይ ካለዎት እንደኛውን እንደ መግቢያ እና ሌላውን እንደ መውጫ መጠቅም አለብዎት።
- ረ. የመተላለፊያ መንገዶች ስፋት ከ 2 ሜትር በታች ከሆኑ፣ መደርደሪያዎችን በማግጣጠም መተላለፊያ መንገዶቹን መዝጋት ወይም በከፊል መዝጋት ያስፈልግዎታል።
- ሰ. በሱቁ ውስጥ ደንበኞች ደንበኞችን እንዲከተሉ ሠራተኞች እንዲናገሩ ያሳውቁ
- ሸ. የገንዘብ ተቀባይን ደህንነት ለመጠበቅ መስታወት (ፕረሰፕክስ) መግጠምን ያስቡበት
- ቀ. የአደጋ ስጋት ወይም የተግዳሮት ግምገማ ሠራተኞች በቅርብ ርቀት መሥራትን ማስቀረት
 - እንደሚችሉ ካሳዩ፣ ለሠራተኞቹ የፊት መሸፈኛ ያቅርቡ።
- በ. ንክኪ-አልባ ክፍያ ብቻ መቀበልን ይምረጡ
- ተ. ደንበኞች በሚበዘባቸው ጊዜያት በመግቢያ በር በኩል ወደ ሱቅ ወስጥ ማየት የማይችሉ ከሆነ፣ በር ላይ ቆሞ ሱቅ ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀ ሁኔታ ስልመና ለደንበኞች መረጃ የሚሰጥ የሰራተኛ አባል ሊኖርዎት ይገባል።
- ቸ. ለደንበኞች መሰለፍያ የ 2 ሜትር ርቀት ለማሳየት ከቤት ውጭ ወለል ላይ ወይም ግድግዳ ላይ ምልክት ያድርጉበት።
- ኀ. የደንበኛዎ ሰልፍ ከሳይንስ ሱቆች ሰልፍ ጋር እንደሚደራረብ ያስቡ እና ይህ እንዳይከሰት መፍትሔ መንገዶችን ያስቡ።

4. ማጽዳት እና ፀረ-ተዋስ (-ዲስጎፊክሽን) መጠቅም

- ሀ. ሰራተኞችዎ እጅቻቸውን በደንብ እና ደጋግመው እየታጠቡ መሆናቸውን እና ይህን እንዴት
 - ማድረግ እንደሚችሉ ማወቃቸውን ያረጋግጡ
 - (<https://www.youtube.com/watch?v=x3v521MTjio&feature=youtu.be>)
- ለ. የእጅ መታጠቢያ ገንዳዎን ቀኑን ሙሉ በደንብ በዲስጎፊክታንት ያጽዱ፣ ብዙ ሳሙና እና የእጅ ማድረቂያ ሰፍት ያቅርቡ።
- ሐ. ሰራተኞች በሚያስነጥሱበት እና በሚያስለቡበት ጊዜ፣ ሰፍት መጠቅም እንዳለባቸው እና ከዚያ በኋላ እጃቸውን በደንብ እንዲታጠቡ ሊነገራቸው ይገባል።
- መ. በማንኛውም ጊዜ የእጅ ሳኒታይዘርዎን (ከ 60% በላይ አልኮል) ለደንበኞች እና ለሠራተኞች መጠቀሚያ የሚሆን መግቢያ በር ላይ ያቅርቡ።
- ሠ. ከእጅ ጋር ንክኪ ያላቸውን ነገሮች ቀኑን ሙሉ ዲስጎፊክት ማድረግ፣ ለምሳሌ፡- ቅርጫት/የጋሪ መያዣዎች፣ የበር እጅታዎች፣ የመግቢያ በሮች፣ የካርድ (የATM ካርዶች) ማንበቢያ ማሸኛች፣ የመብራት ማጥፊያና ማብሪያ፣ ወዘተ።
- ረ. በሚቻልበት ቦታ፣ በሮች ተከፍተው እንዲቆዩ የበር መደገፊያ መጠቀም (ከእሳት በሮች በስተቀር)።

5. የድርጅትዎ ደህንነት፡-

- የእርስዎ ሕንፃዎች (የድርጅትዎ ቦታዎች) ለተወሰነ ጊዜ ከተዘጉ፣ አገልግሎቶችዎ እና መሣሪያዎችዎ በትክክል እየሰሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብዎት።
- ሀ. ዋና የጋዝ አቅርቦት መስመር። ማንኛውንም የተቆላለፈ መሣሪያ ይፈትሹ እና የጋዝ ሽታ ይፈትሹ።
- ለ. እሳት መውጫዎች፣ መውጫ መንገዶቹን ግልፅ ያድርጓቸው፣ የእሳት ማንቂያ ደውል እና የእሳት ማጥፊያዎችን ይመልከቱ።
- ሐ. የተባይ መቆጣጠሪያ ከውስጥም ሆነ ከውጭ የተባዮችን እንቅስቃሴ ያረጋግጡ። ምንም ዓይነት ምልክቶች ካሉ ለተባይ ኮንትራክተር መደወል አለብዎት።

መ. ውሃ፡- የወሃ ቧንቧዎችን ከፍቶ ውሃ በመልቀቅ የውሃ መተላለፊያ ቱቦዎችን ያጽዱ።

ድርጅቱ ከኮቪድ-19 ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ከላይ የተጠቀሱትን መመሪያዎ እተገብራለሁ፡- ለእራሴ፣ ለሰራተኞቼ እና ማንኛውም ወደ ድርጅቱ ውስጥ ለሚገባ ሰው

ፊርማ በድርጅቱ ውስጥ ያለው የሥራ ድርሻ..... ቀን

ለበለጠ መረጃ፡- ቀጥሎ ባለው ድህረ ገጽ መንግሥት በአስተማማኝ ሁኔታ የሥራ ላይ ጥንቃቄን በተመለከተ መመሪያ አውጥቷል
<https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19>

ቀጥሎ ባለው ድህረ ገጽ የምግብ፣ የጤና እና ደህንነት ቡድንን ያነጋግሩ foodhealthandsafety@lambeth.gov.uk